

# ፍካት ሠርከስ

## አረንጓዴ ተጋዥ ትርኢት + የፈጠራ ሥፍራ



### ጋዜጣዊ መግለጫ

ፍካት ሠርከስ ወደ ተለመደው የትርኢት ጉዞው ተመልሷል። ከአዲስ አበባ ወደ ሃዋሳ ጉዞውን በማድረግ ፣ ሰባት መዳረሻዎችን በመሃል በመዳሰስ - ወደ ደቡብ ይጓዛል። ፕላንታችንን ለመታደግ አስተዋፅዖ ለማድረግ መንገዶችን እና ዘዴዎችን ለመልመድ መነሳሳት በሚል ወቅታዊ የሆኑትን ወሳኝ ጉዳዮች የሚያንፀባርቁ ተከታታይ ትዕይንቶችን ይዞ ይመጣል።

የፍካት ሠርከስ አረንጓዴ ተጋዥ ትርኢት በኦሮሚያ፡- ቢሾፍቱ ፣ ዝዋይ ፣ ሻሸሙኔ ና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፡- ሶዶ ፣ ዲላ እና ይርጋለም ላይ 14 ነፃ የመንገድ ትርጉሞችን ያካትታል። ቡድኑም አረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራውን ለመመስረት እና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዙ በድምሩ 28 የሆኑ ትርጉሞችን እና የሥነ-ጥበብ ሥራዎችን ለማዘጋጀት ለአንድ ወር ያህል ሐዋሳ ላይ ይከትማል።

ፍካት ሠርከስ የአረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራውን በአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያውና ውብ በሆነው የሰርከስ ድንኳን ድንቅነሽ ውስጥ በማዘጋጀቱ ኩራት ይሰማዋል። ይህ ባለ 25 ሜትር ዲያሜትር ድንኳን 500 ሰዎችን የማስተናገድ አቅም ሲኖረው ሁሉም መድረኩን በአንድ ዓይነት ዕይታ እንዲያየት ያስችላል። ከሮማውያን ዘመን ጀምሮ እንዲህ ያለው ክብ ቅርጽ ታዳሚዎችን ለማሳተፍ እና መንፈስን የሚያድስ ሁኔታ ለመፍጠር በጣም ውጤታማ መንገድ እንደሆነ አስመስክሯል።

የአረንጓዴው የፈጠራ ሥፍራ ከተለያዩ የኪነ-ጥበብ አይነት (ሙዚቃ ፣ ዳንስ ፣ ሰርከስ እና ሌሎችም) ችሎታ ያላቸውና ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የተውጣጡ የጥበብ ሰዎችን ያሰባሰበ ሲሆን ከተጋዥ ትርኢቱ ጋር በድምር ወደ 24,000 ተመልካች ይኖረዋል ተብሎ ይገመታል።

ይህ ፕሮጀክት ሦስት ዋና ዋና እና አስፈላጊ ማህበራዊ ግብዓቶች አሉት፡-

#### #ኪነ-ጥበብን በኢትዮጵያ ማበልጸግ

ፍካት ሠርከስ አረንጓዴ የመንገድ ላይ ትዕይንት እና የፈጠራ ማዕከሉ የባለስልጣናትን ትኩረት ወደ የባህላዊ/የፈጠራው ኢንዱስትሪ በማጎባረድ እና ኢኮኖሚያዊ መስክ ውስጥ ያለውን ሚና ይስባል

#### #ለኪነ-ጥበብ ብዙም ተጋላጭነት የሌለውን ታዳሚ ተደራሽ ማድረግ

በፈጠራ እና በጥበብ አማካኝነት ባሕላዊ ዕውቀት እና መግባባት የበለጠ ይሻሻላል። ከመዝናኛነቱ ባሻገር ለሰብአዊ ዕድገትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አንድ የኪነ-ጥበብ መድረክን መፍጠር ማለት ለሕብረተሰባዊ ዕድገት ዋና ግብዓት የሆነውን ባህል ማዳበር ማለት ነው።

#### #አካባቢያዊ ተፅዕኖ ያላቸው መልዕክቶችን በኪነ-ጥበብ ውስጥ ማስተላለፍ

ትዕይንቶቹ በታዳሽ የኃይል ምንጮች ፣ የማገዶ እንጨት ፍጆታ ለመቀነስ ፣ እና የአየር ንጽሕናን ጠብቆ ለማቆየት የሚያስችሉ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ያስተዋውቃሉ።

ይህ ፕሮጀክት ዕውን የሆነው በኢትዮጵያ ባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር ፣ አውሮፓ ህብረት ፣ Energising Development (EnDev) ኢትዮጵያ፡- በአውሮፓ ህብረት በከፊል ፈንድ ተደርጎ በFederal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) ስም በGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH የተተገበረ እና በሶፊ ማልት ትብብር ነው።

fekatcircus.com // fekatcircus@gmail.com // fb.com/fekatcircus // 0947 94 05 12  
0944 25 18 15

#### ቀናት

አረንጓዴ ተጋዥ ትርኢት  
ጥቅምት 24 - ቢሾፍቱ // ጥቅምት 25 - ዝዋይ  
ጥቅምት 26 - ሻሸሙኔ // ጥቅምት 27 - ሶዶ  
ጥቅምት 28 - አርባ ምንጭ // ጥቅምት 30 - ዲላ  
ህዳር 1 - ይርጋለም

አረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራ  
ህዳር 5 - 9 : ድንቅነሽን መገንባት  
ህዳር 11 - 16 : የፈጠራ ጊዜ  
ህዳር 18 - 30 : ትርኢት የሚቀርብበት  
የሐዋሳ ትርኢቶች መግቢያ ዋጋ: 50 ብር

